



በአሜሪካ ለምንጥር ሰወች ንብረት አፍርቶ ለመኖር ይሁን ጥሩ ቢዝነስ ለማንቀሳቀስ ጥሩ የክሬዲት ስኮር ሊኖረን ይገባል።



የክሬዲት ስኮር ሂሳብ የሚሰላው በዋናነት አምስት መስፈርቶችን በመጠቀም ነው። ከነዚህ ውስጥ ከፍተኛ ክብደት የሚሰጣቸው ሶስት ናቸው። ከ350 እስከ 850 ባለው መለኪያ አማካኝን 620 ከማግኘት በላይ በአላማ ደረጃ ማስቀመጥ ያለብን ቢያንስ 760 ነጥብ ለማግኘት መሆን አለበት።

በሚቀጥሉት 6 ወራት በሚከተሉት 3 የፋይናንስ ባህርያት ላይ ትኩረት ካደረጉ የክሬዲት ስኮርዎ በከፍተኛ ቁጥር ለጨምር ይችላል።

- ዕዳዎችን በጊዜው መክፈል፤** በዚህ ረገድ ለቅንጣት እንኳን ማመንታት አይገባም። ከሰው ተበድረንም ቢሆን በጊዜው ዕዳችንን መክፈል ካልቻልን ክሬዲት ስኮራችን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። 35% ክብደት የሚሰጠው መለኪያ በመሆኑ የክሬዲት ካርድ ዕዳችንን በጊዜው መክፈል ከምግብና ልብስ እኩል መሰረታዊ ፍላጎት እንደሆነ መረዳት አለብን። የክፍያ ታሪኩ 100% የሆነ ሰው A ግሬድ ያገኛል።
- የዕዳዎችን መጠን መቀነስ፤** የአሜሪካ ኢኮኖሚ ስርዓት ምርትና አገልግሎት በገፍ እንድንሸምት የሚያበረታታ ቢሆንም ሁሉንም ፍላጎታችንን ለማሟላት ግን በክሬዲት ካርድ እንደንገዛ የክሬዲት ስኮር ሲስተም አያበረታታም። በመሆኑም በወሩ መጨረሻ ላይ ያለብን ዕዳ በአጠቃላይ ከተፈቀደልን መጠን ከ10% በታች መሆን አለበት። ይህን ማድረግ ከቻልን "A" ግሬድ እናገኛለን። ይህ ካልተቻለ ከ30% በታች እንዲሆን መጣር አለብን፤ ቢያንስ "B" ግሬድ እንድናገኝ።
- የክሬዲት ታሪክዎን ዕድሜ ማሳደግ፤** አሜሪካ መጥተው የመጀመሪያውን ክሬዲት ካርድ መቸ እንዳወጡት ያስታውሳሉ? ለብዙ ጊዜ የካርድ አጠቃቀም ታሪክ ካለዎት ተጨማሪ ነጥብ ያገኛሉ። ከሁለት ዓመት በታች ታሪክ ያለው "D" ግሬድ ሲያገኝ ከ 2 እስከ 7 ደግሞ "C" ያገኛል። ከ 7 እስከ 25 ዓመት "B" ግሬድ፤ ከ25 ዓመት በላይ ደግሞ "A" ግሬድ ያገኛሉ። ነገር ግን ዕድሜ በኛ ጥረት የሚጨምር ባለምሆኑ በዚህ ረገድ እኛ ማድረግ የምንችለው ብቸኛ ነገር ቢኖር የመጀመሪያውን ካርድ በፍጹም አለመመለስ ነው።

ከላይ የተጠቀሱት መመሪያዎች ክሬዲት ስኮራችን ከተጎዳ በኋላ ሳይሆን አስቀድመን ብንተገብራቸው የሚጠቅሙን ናቸው።

የተጎዳ ክሬዲት ስኮር እንዴት ሊስተካከል እንደሚችል በሌላ ጽሁፍ እመለስበታለሁ።

ስለዚህ በ2024 የፋይናንስ ጤንነትዎችን ለማረጋገጥ ወሳኝ የሆነውን የክሬዲት ስኮር ለማሳደግ ትኩረት አደርገው እንዲሰሩ ምክራችንን እንለግሳለን። በዚህ ረገድ የባለሙያ ድጋፍ ከፈለጉ የዚህን ጽሁፍ አቅራቢ በጋዜጣው ዝግጅት ክፍል በኩል ሊያገኙት ይችላሉ።